

" " " "

'3+' " " '35/24/4242'2; <24				
<	122	240		
	27	95		
	54	79		
	14	25		
	17	21		
	8	12		
	2	8		

'4+' " " " '35/24/4242'2; <26" " " " " " "				
<	165	0	5	170
	77	0	1	78
	47	0	4	51
	16	0	0	16
	15	0	0	15
	8	0	0	8
	2	0	0	2

'5+' " " " '35/24/4242'2; <27" " " " " " "				
<	162	0	3	165
	80	0	0	80
	46	0	3	49
	12	0	0	12
	16	0	0	16
	6	0	0	6
	2	0	0	2

'6+' " " " '35/24/4242'2; <28" " " " " " "				
<	153	0	11	164
	81	0	0	81
	36	0	11	47
	10	0	0	10
	17	0	0	17
	7	0	0	7
	2	0	0	2

'7+' " " " '35/24/4242'2; <48" " " " " " "				
<	36	45	52	133
	2	43	30	75
	33	0	0	33
	0	0	3	3
	1	2	11	14
	0	0	6	6
	0	0	2	2

'35/24/4242'2; <49" " " " " "				
'8+''	'7''	"	'7''	'5
<		97	1	27
		71	0	0
		2	1	26
		4	0	0
		12	0	1
		3	0	0
		5	0	0
'35/24/4242'2; <52" " " " " "				
'9+''	'7''	"	'7''	'6
<		123	0	0
		71	0	0
		30	0	0
		2	0	0
		12	0	0
		4	0	0
		4	0	0
'35/24/4242'2; <54" " " " " "				
'8+''	'7''	"	'7''	'7
<		124	0	0
		71	0	0
		30	0	0
		2	0	0
		11	0	0
		5	0	0
		5	0	0
'35/24/4242'2; <55" " " " " "				
'8+''	'7''	"	'7''	'8/'
<		30	44	41
		7	44	22
		20	0	2
		0	0	2
		1	0	9
		0	0	4
		2	0	2
'35/24/4242'2; <56" " " " " "				
'32+''	'7''	"	'7''	'8
<		107	1	2
		71	0	0
		19	1	2
		2	0	0
		9	0	0
		3	0	0
		3	0	0

"33+" " " " " '35/24/4242'2; <57" " " " " " "				
" " " " " '9				
<	114	0	0	114
	71	0	0	71
	24	0	0	24
	2	0	0	2
	11	0	0	11
	4	0	0	4
	2	0	0	2
"34+" " " " " '35/24/4242'2; <62" " " " " " "				
" " " " " '9				
<	37	27	44	108
	4	26	31	61
	30	0	0	30
	0	0	2	2
	0	1	11	12
	3	0	0	3
	0	0	0	0
"35+" " " " " '35/24/4242'2; <63" " " " " " "				
" " " " " '9				
<	87	2	24	113
	62	0	0	62
	5	2	24	31
	3	0	0	3
	11	0	0	11
	3	0	0	3
	3	0	0	3
"36+" " " " " '35/24/4242'2; <65" " " " " " "				
" " " " " '9				
<	111	0	3	114
	61	0	0	61
	31	0	3	34
	2	0	0	2
	12	0	0	12
	3	0	0	3
	2	0	0	2
"37+" " " " " '35/24/4242'2; <69" " " " " " "				
" " " " " '32'9				
<	38	32	40	110
	4	32	30	66
	26	0	0	26
	1	0	2	3
	5	0	6	11
	0	0	2	2
	2	0	0	2

'38+'' '' '' '' '35/24/4242'2; <6: '' '' '' '' '' ''				
'7'' '' '' '' '' '32				
<	95	0	1	96
	63	0	0	63
	20	0	1	21
	2	0	0	2
	8	0	0	8
	1	0	0	1
	1	0	0	1
'39+'' '' '' '' '' '35/24/4242'2; <72'' '' '' '' '' ''				
'7'' '' '' '' '' '33'' '34'' '' '' '33'* '' '35+				
<	108	0	1	109
	66	0	0	66
	25	0	1	26
	3	0	0	3
	10	0	0	10
	2	0	0	2
	2	0	0	2
'3; +'' '' '' '' '' '' '35/24/4242'2; <75'' '' '' '' '' ''				
'7'' '' '' '' '' '34'' '35'* '' '' '36'' '37+				
<	108	1	1	110
	61	1	0	62
	30	0	1	31
	4	0	0	4
	9	0	0	9
	3	0	0	3
	1	0	0	1
'3; +'' '' '' '' '' '' '35/24/4242'32<37'' '' '' '' '' ''				
'7'' '' '' '' '' '36'* '' '' '38+				
<	94	7	10	111
	60	0	0	60
	21	5	10	36
	4	0	0	4
	8	0	0	8
	1	0	0	1
	0	2	0	2
'3; +'' '' '' '' '' '' '35/24/4242'32<42'' '' '' '' '' ''				
'7'' '' '' '' '' '37'* '' '' '39+/' '' '' ''				
<	41	10	55	106
	9	10	44	63
	30	0	2	32
	0	0	2	2
	0	0	7	7
	0	0	0	0
	2	0	0	2

'33+' " " " " " "				
'37'*				
'39+'				
<	87	0	7	94
	61	0	0	61
	17	0	7	24
	2	0	0	2
	7	0	0	7
	0	0	0	0
	0	0	0	0
'34+' " " " " " "				
'38'*				
'3: +				
<	95	0	2	97
	60	0	0	60
	22	0	2	24
	2	0	0	2
	9	0	0	9
	1	0	0	1
	1	0	0	1
'35+' " " " " " "				
'39'*				
'3: +'				
<	35	30	34	99
	5	29	27	61
	29	0	0	29
	0	0	1	1
	0	1	6	7
	1	0	0	1
	0	0	0	0
'36+' " " " " " "				
'39'*				
'3: +				
<	84	0	1	85
	56	0	0	56
	19	0	1	20
	2	0	0	2
	5	0	0	5
	1	0	0	1
	1	0	0	1
'37+' " " " " " "				
'3: *				
'42+' '43''				
<	98	0	0	98
	64	0	0	64
	22	0	0	22
	3	0	0	3
	7	0	0	7
	0	0	0	0
	2	0	0	2

'48+' '7'' '' '' '7''' '' '35/24/4242'32-55'' '' '' '' '' '' ''				
'3; '* '' '' '44+' '' '45'' '46/7''				
''				
<	105	0	1	106
	65	0	0	65
	25	0	1	26
	3	0	0	3
	8	0	0	8
	1	0	0	1
	3	0	0	3
'49+' '7'' '' '' '7''' '' '35/24/4242'32-57'' '' '' '' '' '' ''				
'43/7'' '47'' '48/7'' '' '' '42'* '' '' '49+				
''				
<	104	0	0	104
	64	0	0	64
	26	0	0	26
	3	0	0	3
	8	0	0	8
	1	0	0	1
	2	0	0	2
'4: +' '7'' '' '' '7''' '' '35/24/4242'32-5: '' '' '' '' '' '' ''				
'44/46'* '' '' '4: '52+' '' '' '53/7''				
''				
<	96	0	1	97
	62	0	0	62
	19	0	1	20
	4	0	0	4
	8	0	0	8
	1	0	0	1
	2	0	0	2
'4; +' '7'' '' '' '7''' '' '35/24/4242'32-64'' '' '' '' '' '' ''				
'47/49'* '' '' '54/7'56+				
''				
<	92	0	1	93
	60	0	0	60
	20	0	1	21
	4	0	0	4
	6	0	0	6
	1	0	0	1
	1	0	0	1
'52+' '7'' '' '' '7''' '' '35/24/4242'32-67'' '' '' '' '' '' ''				
'4: '* '' '' '57+/7'' '' ''				
'' '' '' ''				
<	25	8	69	102
	0	8	57	65
	21	0	1	22
	0	0	4	4
	1	0	6	7
	1	0	1	2

	2	0	0	2
'53+' " " " " " '35/24/4242'32-68" " " " " " "	" " " " " '4; '* " " '57+			
<	94	0	4	98
	66	0	0	66
	16	0	2	18
	0	0	1	1
	8	0	1	9
	2	0	0	2
	2	0	0	2
'54+' " " " " " '35/24/4242'32-72" " " " " " "	" " " " " '4; '53'* " " '58'5: +			
<	103	0	2	105
	66	0	0	66
	22	0	2	24
	4	0	0	4
	7	0	0	7
	2	0	0	2
	2	0	0	2
'55+' " " " " " '35/24/4242'32-74" " " " " " "	" " " " " '54'* " " '5; +/'			
<	34	24	49	107
	2	24	37	63
	29	0	0	29
	0	0	3	3
	1	0	7	8
	0	0	2	2
	2	0	0	2
'56+' " " " " " '35/24/4242'32-75" " " " " " "	" " " " " '54/55'* " " '5; '62+			
<	102	0	2	104
	65	0	0	65
	26	0	2	28
	2	0	0	2
	7	0	0	7
	2	0	0	2
	0	0	0	0
'57+' " " " " " '35/24/4242'32-78" " " " " " "	" " " " " '56'5; '* " " '63'7'68+			
<	105	0	1	106
	64	0	0	64
	26	0	1	27
	2	0	0	2
	8	0	0	8
	2	0	0	2

	3	0	0	3
'58+' " " " " " " " " " " " "				
'62' '63'*			'69' '6: +'	'6; '7'
<	95	0	2	97
	58	0	0	58
	23	0	2	25
	1	0	0	1
	10	0	0	10
	2	0	0	2
	1	0	0	1
'59+' " " " " " " " " " " " "				
'64'*			'72' +'	
<	93	0	4	97
	58	0	0	58
	18	0	4	22
	2	0	0	2
	11	0	0	11
	3	0	0	3
	1	0	0	1
'5: +' " " " " " " " " " " " "				
'65'*			'73+	
<	99	0	0	99
	59	0	0	59
	21	0	0	21
	3	0	0	3
	12	0	0	12
	3	0	0	3
	1	0	0	1
'5; +' " " " " " " " " " " " "				
'66'*			'74+/'	
" " " 0 0				
<	26	18	51	95
	1	18	38	57
	21	0	2	23
	0	0	3	3
	2	0	6	8
	1	0	1	2
	1	0	1	2
'62+' " " " " " " " " " " " "				
'66'*			'74+	
<	75	1	17	93
	58	0	0	58
	1	1	17	19
	3	0	0	3
	8	0	0	8
	3	0	0	3



	2	0	0	2
"63+" " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	'35/24/4242'33-3: '67'*	" " " " " " " " " " " "	" "
<	41	21	48	110
	3	21	37	61
	36	0	2	38
	1	0	2	3
	0	0	5	5
	0	0	2	2
	1	0	0	1
"64+" " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	'35/24/4242'33-42" '67'/'69'*	" " " " " " " " " " " "	" "
<	78	2	28	108
	63	0	0	63
	4	2	28	34
	2	0	0	2
	6	0	0	6
	2	0	0	2
	1	0	0	1
"65+" " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	'35/24/4242'33-43" '6: '* " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	" "
<	96	0	3	99
	60	0	0	60
	25	0	3	28
	2	0	0	2
	7	0	0	7
	2	0	0	2
	0	0	0	0
"66+" " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	'35/24/4242'33-45" '6; '* " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	" "
<	34	28	41	103
	2	27	29	58
	32	0	1	33
	0	0	2	2
	0	0	8	8
	0	1	1	2
	0	0	0	0
"67+" " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	'35/24/4242'33-45" '6; '* " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " "	" "
<	86	1	9	96
	60	0	0	60
	15	1	9	25
	2	0	0	2
	7	0	0	7

	2	0	0	2
	0	0	0	0
<b>"%68+ " " " '35/24/4242'33-49" " " " " " "</b>				
<b>" " " " '72*' " " '7: +/'" " "</b>				
<b>"</b>				
<	18	34	46	98
	1	34	23	58
	16	0	12	28
	0	0	2	2
	1	0	7	8
	0	0	2	2
	0	0	0	0
<b>"%69+ " " " '35/24/4242'33-4: " " " " " "</b>				
<b>" " " " '72)'73*' " " '7: /'7; +</b>				
<b>"</b>				
<	78	0	6	84
	54	0	0	54
	15	0	6	21
	2	0	0	2
	6	0	0	6
	1	0	0	1
	0	0	0	0
<b>"%6: + " " " '35/24/4242'33-4; " " " " " "</b>				
<b>" " " " '74)'" " " " " " "</b>				
<b>"</b>				
<	86	0	4	90
	56	0	0	56
	20	0	3	23
	1	0	1	2
	6	0	0	6
	3	0	0	3
	0	0	0	0
<b>"%6; + " " " '35/24/4242'34-32" " " " " " "</b>				
<b>* " " '82)'88+: " '87)' " " " " '75)'7:</b>				
<b>"</b>				
<	85	0	1	86
	65	0	0	65
	13	0	1	14
	1	0	0	1
	5	0	0	5
	1	0	0	1
	0	0	0	0
<b>"%72+ " " " '35/24/4242'34-35" " " " " " "</b>				
<b>8; + " " " '83)' " '89)' " " '7; )'82:* " " '8: )</b>				
<b>"</b>				
<	78	0	0	78
	59	0	0	59
	14	0	0	14

	1	0	0	1
	3	0	0	3
	1	0	0	1
	0	0	0	0
"73+" " " " " '35/24/4242'34-44" " " " " " "				
" " " " " '84' " " '92+				
"				
<	88	0	0	88
	62	0	0	62
	17	0	0	17
	2	0	0	2
	7	0	0	7
	0	0	0	0
	0	0	0	0
"74+" " " " " '35/24/4242'34-48" " " " " " "				
" " " " " '85' " " '93+" '94' " "				
" '86' " " '95+" '96				
"				
<	96	0	0	96
	62	0	0	62
	23	0	0	23
	3	0	0	3
	6	0	0	6
	1	0	0	1
	1	0	0	1
"75+" " " " " '35/24/4242'34-4; " " " " " "				
" " " " " '87' " " " " " "				
"				
<	36	4	59	99
	5	4	52	61
	26	0	0	26
	1	0	2	3
	2	0	5	7
	1	0	0	1
	1	0	0	1
"76+" " " " " '35/24/4242'34-54" " " " " " "				
" " " " " ' " " " " " '3				
'4				
"				
<	79	2	7	88
	56	0	0	56
	13	2	7	22
	2	0	0	2
	7	0	0	7
	1	0	0	1
	0	0	0	0
"77+" " " " " '35/24/4242'34-55" " " " " " "				
" " " " " ' " " " " " '5				
"				
<	73	2	8	83
	59	0	0	59

	5	2	8	15
	2	0	0	2
	7	0	0	7
	0	0	0	0
	0	0	0	0
'78+' " " " '35/24/4242'34-56" " " " " "	" " " " '7" " '7" '6			
<	73	2	5	80
	58	0	0	58
	5	2	5	12
	0	0	0	0
	9	0	0	9
	1	0	0	1
	0	0	0	0
'79+' " " " " '35/24/4242'34-57" " " " " "	" " " " '7" " '7" '7			
<	94	0	2	96
	61	0	0	61
	20	0	2	22
	1	0	0	1
	11	0	0	11
	1	0	0	1
	0	0	0	0
'7: +' " " " " '35/24/4242'34-58" " " " " "	" " " " '7" " '7" '8			
<	91	0	2	93
	61	0	0	61
	17	0	2	19
	2	0	0	2
	10	0	0	10
	1	0	0	1
	0	0	0	0
'7; +' " " " " '35/24/4242'34-5: " " " " "	" " " " '7" " '7" '9'7"			
<	89	0	0	89
	62	0	0	62
	14	0	0	14
	2	0	0	2
	10	0	0	10
	1	0	0	1
	0	0	0	0
'82+' " " " " '35/24/4242'34-5; " " " " "	" " " " '7" " '7" '9" '!'*			
'! " ' ; +				
<	99	0	1	100
	62	0	0	62

	22	0	1	23
	2	0	0	2
	12	0	0	12
	1	0	0	1
	0	0	0	0
"83+" " " "35/24/4242"34<65" " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " "32"35"7"				
"				
<	106	0	0	106
	62	0	0	62
	29	0	0	29
	1	0	0	1
	13	0	0	13
	1	0	0	1
	0	0	0	0
"84+" " " "35/24/4242"34<66" " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " "32"*				
"36+				
"				
<	92	0	1	93
	56	0	0	56
	23	0	1	24
	2	0	0	2
	10	0	0	10
	1	0	0	1
	0	0	0	0
"85+" " " "35/24/4242"34<6; " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " "33"*				
"37+				
"				
<	98	0	2	100
	61	0	0	61
	20	0	2	22
	2	0	0	2
	14	0	0	14
	1	0	0	1
	0	0	0	0
"86+" " " "35/24/4242"34<72" " " " " " "				
" " " " " " " " " " " " "34" "35"7"				
"				
<	92	0	0	92
	59	0	0	59
	18	0	0	18
	0	0	0	0
	15	0	0	15
	0	0	0	0
	0	0	0	0

'87+' " " " '35/24/4242'34-74" " " " " "				
'36' " " '38+				
<	96	0	1	97
	60	0	0	60
	22	0	1	23
	1	0	0	1
	13	0	0	13
	0	0	0	0
	0	0	0	0
'88+' " " " '35/24/4242'34-75" " " " " "				
" " " " '37' "				
<	95	0	0	95
	62	0	0	62
	19	0	0	19
	1	0	0	1
	12	0	0	12
	1	0	0	1
	0	0	0	0
'89+' " " " '35/24/4242'35-32" " " " " "				
" " " " '37' "				
<	109	0	0	109
	65	0	0	65
	26	0	0	26
	2	0	0	2
	13	0	0	13
	2	0	0	2
	1	0	0	1
'8: +' " " " '35/24/4242'35-34" " " " " "				
" " " " '3. '4				
<	106	0	2	108
	69	0	0	69
	19	0	2	21
	2	0	0	2
	13	0	0	13
	2	0	0	2
	1	0	0	1